

በሁለት ወር ውስጥ ከ15 ሺህ በላይ ኢትዮጵያዊያን ወደ የመን ገብተዋል(IOM)

- የመን ውስጥ ምላሱን የተቆረጠውን ሀፊዝ ጨምሮ 25 ኢትዮጵያዊያን ሆስፒታል ገብተዋል
- የፍርድቤት ማህበር ላይ አስረው መሬት ለመሬት ጎተቷት፣ (ሚሚ) ተደፈረች...ቃለ ምልልስ አለኝ



የተደፈረችው ሚሚ እና በመኪና የተጎተተችው የፍርድቤት

(ግሩም ተ/ሀይማኖት)

የመን ውስጥ ኢትዮጵያዊያን ላይ የሚደርሰው በደል ከአለት ወደ አለት እየጨመረ መጥቷል። በጅቡቲ አድርገው ቀይ ባህርን ተሻግረው ወደ የመን የሚገቡትን ኢትዮጵያዊያንን በማገት 1000 እና 1500 የሳውዲ አረቢያ ሪያል እና ከዛም በላይ ከወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲያስልኩ የሚያደርጉ አፋኞች መኖራችን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወቃል። እነዚህ አፋኞች ያገቱት ሰውን ለማስለቀቅ ገንዘብ የሚልክለት ከሌላ ከተራ ድብደባ እስከ መግደል የደረሰ ቅጣት ይፈጽማሉ። አይን ማጥፋት፣ ብልት መቀረጥ፣ በእሳት ማቃጠል፣ በህይወት እያሉ መቅበር፣ መድፈር...የመሳሰሉትን ይከውናሉ። እነዚህን አፋኞች ካገቷቸው ውስጥ 25 ኢትዮጵያዊያን ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል ገቡ ሲል የመረጃ ምንጩ ገልጸልኛል።

ትላንትና ሰኞ(በ8/4/13) የየመን ሀገር ውስጥ ሚኒስቴር የሀረጥ አውራጃ ደህንነቶችን፣ ድንበር ጠባቂዎችን፣ ሁለት ብርጌድ የተውጣጣ ወታደር አድርገው አፋኞቹ ያሉበትን አካባቢ በመከበብ 158 ኢትዮጵያዊያንን ነጻ አውጥቷል። ከእነዚህ ውስጥ 25 የሚሆኑት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው በመሆናቸው ሆስፒታል መግባታቸውን ተልዕኮውን የመሩት ኮረኔል አሊ ኡመር ይስለም ገልጸዋል። እንደ ኮረኔሉ አባባል በአካባቢው ያሉ ባለስልጣናት በአብዛኛው እነዚህን አፋኞች የሚረዱ፣ የተሳሰሩ እና የሚተባበሯቸው በመሆኑ የነበረውን የማስለቀቅ ትግል ከባድ እንዳደረገው ገልጸዋል። በመሳሪያ ትጥቅም በኩል ቢሆን ከመንግስት ህይል የላቁና የተደራጁ መሆናቸውን አስምረውበታል። በመጨረሻም ከእነዚህ አፋኞች ጋር የአለም አቀፉ ስደተኞች ድርጅት(IOM) ሰራተኞችም አባሪ ሆነው ተገኝተዋል ሲሉ የሚያሳዝን እና ተይቶ የማይታወቅ አሰቃቂ ድርጊት ኢትዮጵያዊያኑ ላይ መፈጸሙን ጨምረው ገልጸዋል።

የመረጃ ምንጩ አንዳመለከተኝ ከተገጂዎች መካከል ያናገራቸው ሰዎች ስላሉ እነሆ፡-

ሚሚ ትባላለች። የ19 አመት ሴት ነች። አካባቢዋ ላይ ያሉ ልጆች ሲጓዙ ስላየች እንደተጓዘች ነው ለጠያቂዋ የነገረችው። የተለያዩ ፈተናዎች ቢገጥሟትም ባህሩን አልፋ ከየመን ጠረፍ እንደረገጠች በአጋኞች እጅ ወደቀች። አንደኛው አጋች ነይ የእኔን ክፍል አጽጂ ብሎ ወደ አንድ ክፍል አስገባች። ለብዙም ደፈሯትም። ይህን በተመለከተ ስለጉዳዩ መግለጫ የሰጡት ባለስልጣን «...ስቅጣጭ በሆነ ሁኔታ ነው መደፈሩ የተከወነባት...» ብለዋል።

ሀፊዝ ይባላል። የሚከፍለውም ሆነ የሚያስልክበት ቦታ ስለሌለው የደረሰበትን ድብደባ መቀበል ግድ ብሎት ቆይቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ ምላሱን ቆርጠውት ሀረጥ ሆስፒታል በህክምና ላይ ነው ያለው። አንደኛዋ ሴት ደግሞ የፍርድቤት ትባላለች። ድብደባውን በጸጋ ብትቀበልም ገመድ አንገቷ ላይ አጥልቀው እየሰቀሉ ደብድቦቿታል። አንቀዋት ትንፋሽ ሲያጥራት አውርደው መኪና ላይ በማሰር ጊቢው ውስጥ መሬት ለመሬት በመጎተት ሰውነቷ እስኪላላጥ ጎድተዋታል።

በተያያዘ ዘገባ በሁለት ወር ውስጥ ከ15 ሺህ በላይ ኢትዮጵያዊያንን ባህር ተሻግረው የመን መግባታቸውን አለም አቀፉ የስደተኞች ጽ/ቤት (IOM) አስታወቀ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንጂ ሲቀንስ ያልታየው የኢትዮጵያዊያን የስደተኞች ባህር ማቋረጥ አሳሳቢ ከሚባለው በላይ ሆኗል።

በ2010 ዓ.ም ብቻ 53000 ኢትዮጵያዊያን የኤድን ባህሪ ሰላጤን እና ቀይ ባህርን ተሻግረው የመን መግባታቸውን ከሁለት ሺህ በላይ ባህሩ ላይ መቅረታቸውን IOM ገልጾ ነበር። ጉድ ጉድ ሀገር ውስጥ ማን ቀረ ተብሎ ታለፈ። መንግስት ዝምታ ምሽግ ውስጥ ተቀብሮ ማዳመጡ በርቱ ውጤት ያለ መሰለ። ከዛም ቀጥሎ ማሽቆልቆል ሳይሆን ማሻቀብ አሳይቶ በ2011 ባህር ተሻግሮ የየመንን ድንበር የጣሰው ኢትዮጵያዊ ቁጥር 103000 ደረሰ። ቱ...ቱ...አደገልን የሚያስብል አለያም በአልልታ የታጀበ አታም የሚያስደልቅ አይደለም። የሀዘን ከል የሚያስለብስ ነበር። ምክንያቱም በባህሩ ላይ የሚጓዘው ቁጥሩ ማየል በተቀናጀ መልኩ ለዘረፋ የሚነሱ ግሩፖችን አስከተለ። በዚህ

ሰዓት መንግስት ችግሩ አሳሳቢ መሆኑን ተነፈሰ እና ምንም አይነት መላ ሳይዘይድለት በውስጣዊ እንጉርጉሮ «የራሳችሁ ጉዳይ...» ብሎ ያቀነቀነ መሰለ። በ2012 ደግሞ «...እባካችሁ ኑ...» ተብሎ ቅስቀሳ የተደረገ ይመስል አሻቅቦ 107000 ኢትዮጵያዊያን የመን መግታቸውን IOM አስታወቀ። በዛው ልክ ባህር ላይ የሚሞቱትም ቁጥር መጨመሩ ያሳስበው አይ.አ.ኤም ሀረጥ ባለው ካምፕ ውስጥም ከ14 ሺህ በላይ ኢትዮጵያዊያን በመኖራቸው የሳውዲያን፣ የየመንን እና የኢትዮጵያዊያንን ባለስልጣኖች ለውይይት ጋበዘ። ከኢትዮጵያ መንግስት የተገኘው ድጋፍም ሆነ ምላሽ አሳፋሪ እና ለዜጎቹ ያለውን ክብር ግምት ውስጥ የከተተ ነበር። «ወደ ሀገር ስትመልሷቸው እንቀበላለን። ከዛ ውጭ ምንም ማድረግ አንችልም።» ነበር ያሉት።

አስቡት ላለመቀበልም አስበው ነበር ማለት ነው? በዕርግጥም ሀገር ውስጥም ያሉትን ህጋዊ አይደላችሁም እየተባሉ ሲፈናቀሉ እያየን ከጭ ከስደት የሚመለሱትንስ በዝምታ ይቀበላል ብሎ ሰብ ሳ\|ይከብድ ይቀራል። ባለፈው ጊዜ ከሳውዲያ ተመለሱ የተባሉ 60 አካባቢ የሚሆኑ ኢትዮጵያዊያን ወደ ሀገር ልሱን ብለው ነበር። ኤምባሲውም ሆነ ኮሚቴው የሰጡት መልስ አሳፋሪ ነበር። እየአንዳንዳችሁ 250-300 ዶላር ክፍሉ ካለበሊያ አናውቃችሁም አሉ። ፖሊስ አምጥተው አሳፍሰው ከከተማ ክልል ውጭ ተጣሉ። ዜጋውን እንደቆሻሻ አሳፍሶ ያስጣለ ብቸኛው ኤምባሲ ሳይሆን ይቀራል። ከተጣሉበት ተመልሰው «ኢትዮጵያዊ ነን እና መመለስ እንፈልጋለን መልሱን ወደ ሀገራችን...» ብለው ኮሚቴው በር ላይ ተቀመጡ። ከፍተኛ ድብደባ ደርሶባቸው የመጡ ኢትዮጵያዊያን እንዳይራቡ እህል ውሃ ያላቸውን ሰው ሁሉ መከሰስና ማሳሰርም የኢትዮጵያ ኮሚቴ ስራ ሆነ። በመጨረሻም ስደተኞቹን አሳፍሶ ሚግሬሽን አስር ቤት አሰገባ።